

PROTECTIVE SERVICES OFFICER



ለ PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO) የሥራ ድርሻ

የሚወስዱትን ስዎች የ VICTORIA POLICE በመፈለግ ላይ ነው።

PSO ምን ያደርጋል?

PSOs በቪክቶሪያ ባቡር ጣቢያዎች ማቋረጫ ላይ በየቀኑ ከሰዓት በኋላ 6pm እስከ ጥዋቱ 3am ሰዓት 400,000 ለሚሆኑ በባቡር ቅንጅት ተጓዦች ለመከላከል ሲባል ይመደባሉ። የPSOs ሀላፊነት:

- የባቡር ተጓዦችን መደገፍና ሁልጊዜ መታየት
- በአጠቃላይ ጥያቄዎች ላይ ለህዝብ መርዳት
- ምክር በመስጠትና የማህበረሰቡ ደህንነት የተጠበቀ ስለመሆኑ ማረጋገጥ
- ጸረ-ማህበራዊ የሆነን የባህሪ ድርጊት ማለት እንደ ከአልኮሎል፣ ከአደገኛ እጽ ጋር በተዛመደ ወንጀሎችና የደረሰን ጉዳት ማላወቅ



VICTORIA POLICE

የ PSO መኮንን መሆን ይፈቀድልኛልን?

በ Victoria Police እንደ PSO ሆኖ ለመሥራት፤ የሚከተሉትን የመግቢያ ቅድመ ነጥቦች ማሟላት አለብዎት፡

የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም የአውስትራሊያ ቋሚ መኖሪያ መያዝ

በ Victoria Police ለመሳተፍ የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም የአውስትራሊያ ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ መያዝ አለብዎት።

ጥሩ ጠባይና ልምድ እንዳለ ማሳየት

በ Protective Services Officer ምርጫ ሂደት ማመልከቻ ላይ የVictoria Police ሰፊ ያለ ስለ ሰውየው ታሪክ ማጣሪያ ያካሂዳል። ስለ Victoria Police ቅድመ ታሪክ መመሪያ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ www.policecareer.vic.gov.au/psso/forms-psso ላይ ማየት።

አነስተኛ የህክምና ቅድመ ሁኔታን ማሟላት

ሥራውን ለማካሄድ በ Victoria Police የህክምና ፖሊሲ መሰረት አነስተኛ የህክምና ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት አለብዎት። ስለ Victoria Police የህክምና መመሪያ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ www.policecareer.vic.gov.au/psso/forms-psso ላይ ማየት።

ጥሩ የእንግሊዝኛ ገገግር ችሎታን ማሳየት

እንደ PSO አመልካች መጠን ማሳየት ያለብዎ አንደኛው ዋና ችሎታ በእንግሊዝኛ በጥሩ መነጋገር መቻል ነው። ይህ ማለት ሥራ በሚካሄድበት ጊዜ ተግባርን በሚገባ ለማካሄድ በጥሩ የእንግሊዝኛ ደረጃ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመስማትና የመናገር ችሎታ ስለመኖር ይሆናል።

ማሳሰቢያ፡ እንዲሁም በብዙ ቋንቋ የመነጋገር ችሎታ ላለውና ከአገራቸው ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ አባል ጋር መነጋገር ለሚችሉና የተገኘውን መረጃ በእንግሊዝኛ መቀየር ለሚችሉ እጩዎች Victoria Police ለመምረጥ ልዩ ፍላጎት ይኖረዋል።

እድሜ ከ21 ዓመት በታች ከሆነ የትምህርት መቶ ማስረጃ ማቅረብ

እድሜዎ ከ21 ዓመት በታች ከሆነ ከስልጠናው በፊት በቪክቶሪያ የትምህርት ምስክር ወረቀትን (VCE) ማለፍ አለብዎ ወይም ተመሳሳይ (ከፍተኛ ደረጃ ተግባራዊ መማር በቪክቶሪያ ምስክር ወረቀት (VCAL) ተቀባይነት አለው) ከስልጠናው በፊት ማለፍ አለብዎ።

የቪክቶሪያን የምንጃ ፈቃድ መያዝ

በስልጠናው ጊዜ ወቅታዊ የሆነ የቪክቶሪያ መንጃ ፈቃድ ማግኘት አለብዎ። የአውቶማቲክ ወይም የማንዋል መንጃ ፈቃድ ተቀባይነት አለው።

ለ PSO ከማመልከቱ በፊት ምን ዓይነት ጠቃሚ መረጃ ለመውሰድ ግምት ውስጥ ማስገባት አለብኝ?

- እንደ የ PSO መጠን በየሁለት ሳምንቱ 80 ሰዓታት በቋሚ ተለዋዋጭ የሥራ ጊዜ ትሰራለህ (የሚጀመረው ከሰዓት በኋላ በሰዓት 3pm እና 7pm መካከል ሲሆን ጥዋት በሰዓት 2am እና 3am መካከል ያበቃል)
- እንደ የ PSO መጠን ከጭቅጭቅ ጠብቆ ሁከት ፈጣሪዎችና በአደገኛ እጽና በአልኮሎል ከተመረዙ ሰዎች ጋር ትገናኛለህ
- እንደ የ PSO መጠን ያለህን ግላዊነት፣ ሃይማኖትና የፖለቲካ አመለካከት ወደኋላ በማድረግ የአስተዳደር ግዛት ህግን ማክበር
- እንደ የ PSO መጠን የጦር መሳሪያ መያዝ ያስፈልጋል
- እንደ የ PSO መጠን በሥራ ላይና ከሥራ ውጭ የምታሳየው ባህሪ በራስዎና በ Victoria Police ላይ ይታያል። ይህ ባህሪ ከፍተኛ ደረጃ መሆን እንዳለበትና የ Victoria Police ሥራ ዋጋ የሚያንጸባርቅ ይሆናል
- እንደ የ PSO መጠን ለመጓጓዣ የግል ተሽከርካሪ ያስፈልግዎታል ምክንያቱም ሥራ በሚጨርሱበት ጊዜ የህዝብ ማጓጓዣ አገልግሎት ስለሚቆም
- እንደ የ PSO መጠን ስልጠና ካጠናቀቁ በኋላ በየትኛው ቦታ ላይ መዘመት እንደሚፈልጉ ለማሳወቅ እድል ይሰጥዎታል፤ ስለዚህ በሥራ ላይ በርግጥ ይገኛሉ ማለት ነው

ለ PSO የማመልከቻ ሂደት ምንድን ነው?

እንደ አመልካች መጠን፣ ከ Victoria Police ጋር ሥራ ከመምረጥዎ በፊት የሚከተሉትን ደረጃዎች ማለፍ ይኖርብዎታል፡

ደረጃ 1	በድረገጽ መስመር www.policecareer.vic.gov.au ላይ ማመልከቻ ማስገባት
ደረጃ 2	በፊተና ላይ መቀመጥ
ደረጃ 3	የቅድመ ታሪክ መረጃ ምርመራን ማካሄድ
ደረጃ 4	የአካል ብቃት ማጣሪያ ማካሄድ
ደረጃ 5	የስነ ልቦናዊ ምርመራ ማጣሪያ ማካሄድ
ደረጃ 6	የህክምና መርመራ ማካሄድ
ደረጃ 7	አጠቃላይ ታሪካዊ አመጣት ማጣሪያ ማካሄድ
ደረጃ 8	የቡድን ቃለ መጠይቅ ማካሄድ

ለ PSO ሥራ ድርሻ ደመወዝና ጥቅም ምንድን ናቸው?

- ሥልጠናው ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ተመጣጣኝ መደበኛ ደመወዝ
- በየዓመቱ የደመወዝ ጭማሪና ተጨማሪ ለሥራ መሸጋገሪያ አበል
- ለፀ ሳምንታት የአረፍት ፈቃድ (5 ሳምንታት የመዝናኛ ፈቃድና 2 ሳምንታት ለህዝብ በአላት በተጨማሪ የ10 ቀናት ከሥራ አለመገኘት)
- የመከላከያ ሀይል ፈቃድ
- የሥራ ልብስ አቅርቦት
- የሥራ ዋስትና

እንደ PSO መሆኔ ምን ዓይነት ስልጠና አገኛለሁ?

ሁሉም የእኛ PSO መኮንኖች በ Victoria Police ከተቀጠሩ በኋላ ለመጀመሪያ 6 ወራት እንደሚከተለው ስልጠና ያካሂዳሉ:

- ✓ ከ1 እስከ 12 ሳምንት: በ Victoria Police አካዳምያ በህግ ስልጠና፣ በንግግር ግንኙነት ችሎታና በሥራ ላይ ደህንነት በተመለከተ ስልጠና (የጦር መሳሪያ ስልጠናን ያካተተ)
- ✓ ከ13 እስከ 24 ሳምንት: ስለ መልበርን CBD ባቡር ጣቢያ ከአማካሪ ጋር ስልጠና

አሁንም የበለጠ መረጃ ያስፈልጋልን?

በየሳምንቱ በመልበርን ውስጥና አካባቢው ስለ PSO የመረጃ አቅርቦት ትምህርቶች በVictoria Police በኩል ይካሄዳል።

ቀኖችንና ሰዓትን ለማረጋገጥ በድረገጽ:
www.policecareer.vic.gov.au/ps/info-session
ላይ ማየት።

ወይም

ያለዎትን ጥያቄ በኢሜል:
rsbmarketing@police.vic.gov.au አድርጎ መላክ።



VICTORIA POLICE